

በኖቬምበር 8፣ 2022 አጠቃላይ ምርጫ ላይ ድምጽ ለመስጠት ከስራ ዕረፍት ይጠይቁ።

ሰራተኞች

የኮሎምቢያ ሕግ አሰሪዎች ይህንን ሰራተኞች በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ በሚካሄዱ ምርጫዎች ላይ ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆኑ ሰራተኞች ድምጽ ለመስጠት የምያስችላቸውን ክፍያ የሚከፈለው የሥራ እረፍት ፈቃድ መውሰድ እንደሚችሉ የሚገልጽ ማሳወቂያ እንዲለጥፉ ያስገድዳል።

ይህ ማሳወቂያ ሰራተኞች ለስራ ሪፖርት በምያደርጉባቸው ሁሉም ቦታዎች እና የአሰሪዎች ድረገጽ ላይ በግልጽ እንዲታይ ሆኖ መለጠፍ አለበት።

የድምጽ መጠየቅ ቀናቶች እና ሰአታት:

ቀደም ድምጽ የሚሰጠው: ከሰኞ፣ አክቶበር 31፣ 2022 እስከ ህዳር 6፣ 2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከጠዋቱ 8:30 እስከ ምሽት 7:00 ድረስ ክፍት ናቸው።

የምርጫ ቀን: ኖቬምበር 8፣ 2022 — የምርጫ ማእከላት ከጠዋቱ 7:00 እስከ ምሽት 8:00 ክፍት ናቸው።

የእርስዎ መብቶች:

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት እርስዎ (የዲ.ሲ. ኦፊሻል ኮድ 1-1001.07a) ለአሰሪዎ በመጠየቅ ከስራ ሽፍቶ እስከ ሁለት ሰአት የሚደርስ ጊዜ ክፍያ እየጠከፈሎት እረፍት በመውሰድ ምርጫው ላይ እንዲሳተፉ ይፈቅድሎታል።

- ዲስትሪክቱ ውስጥ በሚካሄድ ምርጫ ለመሳተፍ ብቁ ከሆኑ; ወይም
- እርስዎ ለመምረጥ ብቁ በሆኑበት ቦታ በሚካሄድ ምርጫ

አሰሪዎ የሚከተሉትን ሊጠይቅዎ ይችላል:

- ድምጽ ከሚሰጡበት ቀን አስቀድመው አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ ድምጽ ለመስጠት የምያስችሎት ክፍያ የሚከፈለው የሥራ እረፍት ፈቃድ ጥያቄ እንድያቀርቡ;
- ድምጽ ለመስጠጥ የሚወስዱት ክፍያ የሚከፈለው ሰአታት በግልጽ እንድያሳዩ: እንዲሁም:
 - በምርጫ ቀኑ ድምጽ ከመስጠት ይልቅ በቅድሚያ ምርጫው ድምጽ እንዲሰጡ ሊጠይቁት; ወይም
 - የስራ ሽፍትዎ መጀመሪያ ወይም የሥራ ሽፍትዎ መጨረሻ ላይ ድምጽ እንዲሰጡ: ይህ በቅድምያ ምርጫ ወይም በመርጫ ቀን ሊደረግ ይችላል።

አሰሪዎ የሚከተሉትን ልዩደርግ አይችልም:

- ሕግ በሚፈቅደው መሰረት ድምጽ ለመስጠት የምያስችሎት የሚከፈለው የሥራ እረፍት ፈቃድ ለመጠየቅ የምያደርጉት ሙከራ በተመለከተ ጣልቃ ሊገባብዎ: ልዩግድብዎ ወይም ሊከለክልዎ; ወይም
- ሕግ ላይ ተመስርተው ለወሰዱት የድምጽ መስጫ የሚከፈለው የሥራ እረፍት ሊበቀለዎ

ድምጽ ለመስጠት የሚወሰድ



ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ ዲ.ሲ. የምርጫዎች ቦርድ በ 202-727-2194 ይደውሉ።

በኖቬምበር 8፣ 2022 አጠቃላይ ምርጫ ላይ ድምጽ ለመስጠት ከስራ ዕረፍት ይጠይቁ።

ተማሪዎች

የድምጽ መስጫ ቀናቶች እና ሰዓታት

ቀደም ድምጽ የሚሰጡበት፡ ከሰኞ፣ አካቶበር 31፣ 2022 እስከ ህዳር 6፣ 2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከጠዋቱ 8:30 እስከ ምሽት 7:00 ድረስ ክፍት ናቸው።

የምርጫ ቀን፡ ኖቬምበር 8፣ 2022 — የምርጫ ማእከላት ከጠዋቱ 7:00 እስከ ምሽት 8:00 ክፍት ናቸው።

የእርስዎ መብቶች፡

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት እርስዎ (የዲ.ሲ. ኦፊሻል ኮድ 1-1001.07a) ለትምህርት-ቤትዎ በመጠየቅ እስከ ሁለት ሰዓት የሚደርስ የእረፍት ጊዜ በመውሰድ ምርጫው ላይ እንዲሳተፉ ይፈቅድሎታል።

- ይህ

የሚፈቀድልዎ በሚርጫ ዲስትሪክቱ ላይ ድምጽ ለመስጠት ብቁ ከሆኑ; ወይም

- እርስዎ

ድምጽ ለመስጠት ብቁ በሆኑበት ግዛት ውስጥ በሚካሄድ ምርጫ ውስጥ ለመሳተፍ

ትምህርት-ቤትዎ እርስዎን ከዋናው ምርጫ ቀን ይልቅ በቅድሚያ ምርጫ ጊዜው ላይ ድምጽ እንዲሰጡ ከማድረግ ጀምሮ ለምርጫ እረፍት የሚወስዱባቸው ሰዓታትን ራሱ ሊመርጥልዎ ይችላል።

ድምጽ ለመስጠት የሚወሰድ



ድምጽ ለመስጠት ዝግጁ ይሁኑ!